

የሰው ልጅ ተከበረ!

ቀኑ በጣም ነበር የራቀው። የራቀው ለኔ ብቻ ሳይሆን ለመላው አለምም ነበር። ቀኑዋ በቀናት በሰአታት በደቂቃ እንዲሁም በሴኮንድ እየተቆጠረች ደረሰች። አለማችን ብዙ ታላላቅ ቀናቶችን በአድሚዋ ብታሳልፍም የአሁኑ ግን ልዩ ሆኖባታል። የተደነጋገረችም ትመስላለች በውስጡዋ ግን ታላቅ እረፍትና ደስታ የተሰማት ይመስላል። ቀኑ በሰላም በፍቅር እንዲያልፍ በምድር ላይ ያሉ አባቶች እናቶች እንዲሁም ህፃናትም ጭምር ከፈጣሪያቸው ጋር የልመና ግኑኘነት ከጀመሩ ቀናቶችን አሳልፈዋል።

ቀኑዋ ሮጣ አታመልጥም እና መድረስ አይቀርም ደረሰች። እኔም ፈቃዱ ሆኖ በዚች ታሪካዊ ቀን ለመገኘት እግዜር ወዳደላት መዲና ወደዋሽንግተን ጉዞዬን ጀምራለሁ። በአይሮፕላኑ ማረፊያው ሆነ በአውሮፕላኑ ውስጥ የሚወራው ወሬ ስለዚህ ቀን ነው። በእንቢልታና በነጋሪት ተነፍቶ እንደታወጀ አዋጅ የሰው ዘር ከየቦታው እየተሰባሰበ ነው። በዚች ቀን ወንድም ባራክ ኦባማ የአሜሪካ 44ተኛው ፕሬዝዳንት ሆኖ በህዝብ ፊት ወንበሩን ይረከባል።

ፈጣሪ አምላካችን የሰውን ልጅ በተለያዩ ጊዜአት ትሁት እንዲሆን፤ እንዲከባበር፤ እንዲፈቃቀር እና እንዲረዳዳ በተለያዩ መንገዶች ሲያሳየን እና ሲያስተምረን አልፎአል። ዘመኑ ግን ሰው የሚከባበርበት ሳይሆን እንደአውሬ የሚበላላበት፤ የፍቅር ሳይሆን የምቀኝነት መንፈስ የተላወሰበት ተተኪ ትውልድ ግራ የተጋባበት ዘመን ነው። መቼም እናት ልጇዋን በስህተቱ እንደማትጠላው ሁሉ ፈጣሪም ምንም እንኳን በዚች አለም መርመጥመጥ ቢያዝንም ይቅር እያለን መልእክተኛን በመላክ ሊያድነንና ለያስተምረን ይፈልጋል።

በእለተ ማክሰኞ January 20, 2009 ዓ.ም መልእክተኛውን ፕሬዝዳንት ሲሆን ለማየት ወደ በአሉ ቦታ በግር ሰንዝ ከዚህ በፊት አይቼው አማላቀውን ክስተቶችን እያየሁ መጓዜን ቀጠልኩ። መረዳዳት መፈቃቀር ትሁትና እንደምግብ ወደሰውነቴ ሲገባ ይሰማኝ ነበር። ወታደሩ በፈገግታ ሰላምታን እየሰጡ ፖሊሶቹ ምን ልርዳችሁ እያሉ እንደጉንዳን የሚፈላውን ህዝብ በእንክብካቤ ይዘውታል። በጉዞ ላይ ያለውም ህዝብ ለብዙ አመታት አብሮ አደግ እንደነበሩ ጓደኛማቾች ታሪካቸውን እያወሩ በጉዞ ላይ ናቸው። ለቦታው ሰላም መከበር መለዮ ለባሹ ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ትልቅ ሃላፊነት የተረከበ መሰሎ ይታይበት ነበር።



ጉዞ...

ቀኑ በጣም ብርዳማ ነበርና አንዲት ጥቁር አሜሪካዊ በእግሩዋ ውስጥ የገባውን ብርድ ልትቆጣጠርው ባለመቻሉዋ አንዲት ነጭ አሜሪካዊት ለራሱዋ የያዘችውን ጨማ ውስጥ የሚገባውን ማሞቂያ ለጥቁር አሜሪካዋ ስትሰጥ ሳይ በካንፔኑ ሰሰራ ብዙውን ጊዜ ፍቅርን እና

መረዳድትን ባያትም ይህን ሳይ ግን ይህ መልእክተኛ መሪ ምን ያህል ፍቅርን ለሰው ልጅ እንደሰጠ ለመገንዘብ በታላቁ ችግራቸው።

ፈጣሪ ይህን ምድር ሲፈጥር የሰውን ልጅ በህግ እንዲመራ አድርጎ ነው የፈጠረው። በዚህ በዘንድር በአሜሪካ የፕሬዝዳንት ምርጫ የአሜሪካ ህዝብ ምን ያህል በህግ መገዛቱን ለአለማችን ያሳየበት እና አሜሪካ ከሜቼውም በበለጠ ተከብራ እንደትታይ ያደረገበት ጊዜ ነበር። በአሜሪካ የፖለቲካ ርእዮተ አለም ውስጥ ብዙ ያልነበረ፤ በልጅነቱ ከአሜሪካ ውጪ ያደገ፤ በአባቱ ጥቁር በናቱ ነጭ፤ በእናቱ አሜሪካዊ በአባቱ ኬኒያዊ፤ በእናቱ ክርስትያን በአባቱ እስላም የሆነውን ከህዝብ አብካር የወጣውን ባራክ ኦባማን የአሜሪካንን ፖለቲካ ሆነ ኢኮኖሚ ሲፈልጡ እና ሲቆርጡ የነበሩ ሁሉ ጎንበስ ብለው እጅ ሲነሱለት ስናይ ምን ይሆን አለማችን የተማረችው?

ለኔ የሰው ልጅ በገንዘብ፤ በትምህርቱ፤ በዘሩ፤ በቀለሙ ሳይሆን በማንነቱ ማለትም የሰው ልጅ በመሆኑ መከበሩን አይቼአለሁ።



አዎ የሰው ልጅ ተከበረ!

ይቻላል > ተችሎአል!

ዘካርያስ ጌታቸው